

ኢትዮጵያ ሆይ! ልጃገረዶች በግዙት ጳጳሳቱ በድሎት!

በላይነህ አባተ (abatebelai@yahoo.com)

ባለፈው ዓመት ሶስት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተሰደው መኝታቸው ጨንጫ መሬት ትራሳቸው ድንጋይ ሲሆን ጳጳሳት ተአየር ፍራሻቸው እንቅልፋቸውን ሲለጥጡ እንደከረሙ ይታወቃል። ዛሬም ርጠው ያልጠገቡ ልጃገረዶች በጭራቆች ታሰረው በሚሰቃይበት ሰዓት ጳጳሳት በታገቱት ልጃገረዶች ስለት ፍትፍታቸውን እየበሉና በሽንግም መኪና እየተሸከረከሩ ተምቼ ፍራሽ ተንፈላሶ ማድሩን ቀጥለውበታል። ምዕመናን በገጀራ ስከተፋ፣ በጦር ሲወጉ፣ በባሩድ ሲረግፉና መጤ እየተባሉ በላያቸው ቤታቸው ሲፈርስ አፋቸውን በምዕመናን አስራት ጠቅጥቀው ጨጭ ብለዋል።

መጽሐፍ እስተንፋስ ያለው ሁሉ እንዲተነፍስ ያዝዛል። ዳሩ ግን ካህናት ይህንን የመጽሐፍ ቃል በመሻር በጎንደር አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ሚዳ ሲያደር፣ በመተክል ሲታረድ፣ በሸዋ፣ በአሩሲ፣ በባሌና ሀረር ሕዝብ በገጀራ ሲቀላና ቤት በገላው ሲፈርስ፣ በጌዲዮ ሕዝቡ ስደተኛ ሆኖ በርሃብና በበሽታ ሊያልቅ ካህናት የምዕመራንን አስራት እየጠቀጠቁ ያላዩ ያልሰሙ መስለው ጨጭ ብለዋል።



ሰይጣን እንደ እግዚአብሔር በአካል ባይታይም በጭራቅነቱ፣ በውሸታምነቱ፣ በከሐዲነቱ፣ በአታላይነቱ፣ በሌባነቱ፣ በሰግብግብነቱ፣ በእስራትነቱ፣ በእባብነቱና በክብርያለሽነቱ ይታወቃል። እነዚህ የሰይጣን ባህሪያት በባዕዳን ከወንበር የተጎሉቱትን ባንዳ ገዥዎች ይገልጧቸዋል። ካህናት በተለይም አቡኖችና አቡኖችን እንደ መጋዣ የተሸከሙት ጳጳሳት ለዚህ በጎንፋን ትተዋት ለሚሄዱት ዓለም፣ ለገንዘብና ለሰልጣን ሳስተው አምላካቸውንና አገራቸውን ክደው የምዕመናን ሰቆቃ ችላ ሲሉ፤ የባንዳዎች ተላላኪ ሆነው የሕዝብን ልሳን ሲዘጉ ኖረዋል፤ አሁንም ቀጥለዋል።

ኢትዮጵያ ሆይ! እነዚህ ጳጳሳት ልጆችሽ ሲታረዱ፣ ሲገረፉ፣ ሲታሰሩ፣ ሲሰደዱና ሲራቡ አብረዋቸው ቆመው አያውቁም። እነዚህ ቆብ ደፊ፣ ሽማ ጠምጣሚ፣ ዘንግ ሰባቂ፣ ጸናጽል አፋጨና ከበሮ ደላቂ ካህናት ከፍቃቸውና ከሌሎቻቸው እየወጡ የቁርጥ መቁረጫ መስቀላቸውን አንጠልጥለው የልጆችሽን ጆሮ እየጠባ ሲያሳስርና ሲያስገርፍ የኖረ ፓስተር ተከታዮች ሆነው በእርሱ አገዛዝ የሚረግፉትን ምዕመናን ረስተዋል። አንቺም ይህን በሰይጣንና በሰይጣን ተላላኪዎች የሚፈጸም ከራስ ዳሽን የረዘመ ግፍ ችለሽ ተቀምጠሻል። እባክሽ እግማ እነዚህን የሰይጣን ተላላኪ ካህናት "ልጆቹ ሲገደሉ አትግደል አላላችሁም፤ ሲገረፉ አትግረፍ አላላችሁም፤ ሲራቡ አላበላችሁም! ሲሸጡኝ አልከሰከላችሁም" ብለሽ ደጀ ሰላም እንደ ገባ ውሻ አብከንክነሽ አባራያቸው።

ኢትዮጵያ ሆይ! እግዚአብሔር ለልጆችሽ ክፉና ደጉን እንዲለዩበት አእምሮ፣ ሃይማኖትና ጥበብ ከዓለም በፊት ሰጥቷቸው ነበር። ቅዱሱ መጽሐፍም ነጣቂዎችንና ተከላዎችን ከፍራያቸው ታውቃላችሁ ሲልም አስተምሯቸው ነበር። ምንዋ ዛሬ የተማሩት ልጆችሽ የተማሩትን ረስተው ካህናትን በስራቸው ከፍራያቸው መለየት አቃታቸው? በየትኛው የቅድስና ሥራቸው የነፍሱ-ገዳይ ተላላኪ አቡንና ጳጳሳትን ብዑዓንና ቅዱሳን እያሉ ጠሯቸው? እባክሽን ኢትዮጵያ ልጆችሽ ቆብ የደፋውን ተላላኪ ካድሬ አባ እያሉ እንዳይጠሩ፤ መስቀል የጨበጠውን የሰይጣን ተከታይ ይፍቱኝ እንዳይሉ፤ ካባ የደረበውን ከርሳም አቡንና ጳጳስ ብዑዕና ቅዱስ እያሉ ከመለኮት እንዳይጣሉ ምክራያቸው!

ኢትዮጵያ ሆይ! እንደ ዛሬው በባዕዳን ሴራ የደም አበላ ስትሆኝ ልጆችሽ አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤል እንደ እንደተሰውልሽ ታስታውሻለሽ! ፋሽሽት ገብቶ ሲያምሰሽ መላክ ብርሃን አድማሱና አባ ገብረየሱስ ከፋኖች ጋር እንደተዋጉልሽ ታውቂያለሽ! ምንዋ ዛሬ በሰንት ሊጋ ልጆች ሰማእታት ተንበሽብሽ የካህን ሰማእት መካን ሆንሽ? ምንዋ ጅብ ሲበላ ጅብ ተከትለው የፍታትና የተካካር ልፋጭ በሚጎትቱ የካህን ውሾች ተሞላሽ?

ኢትዮጵያ ሆይ! የባዕዳን ጉዳይ አስፈጻሚ ባንዳዎች እየገዙሽና ባንዳዎችን እሹሩ የሚሉ ጳጳሳት እየመጡሽ ምን ያህል ጊዜ ትኖራለሽ? ምዕመናን ልጆችሽን ድንጋይ እያንተራሰሽና ጳጳሳትን በትንቡክ ፍራሽ እያስተኛሽስ ስንት ዘመን ትቀጥያለሽ?

ኢትዮጵያ ሆይ! ልጆችሽን ለእባብ ተሚገቡሩ ጳጳሳት እንዲገላግልሽ እጆችሽን ዛሬም ወደ ሰማይ ትዘረጊያለሽ!

መጀመርያ ሰኔ ሁለት ሺ አስራ አንድ ዓ.ም. እንደገና ጥር ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓ.ም.